



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

፴፩ኛ ዓመት ቁጥር ፶፭  
አዲስ አበባ ሐምሌ ፮ ቀን ፪ሺ፲፯

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

31<sup>st</sup> Year No. 55  
ADDIS ABABA, 14<sup>th</sup> July, 2025

**ማውጫ**

ደንብ ቁጥር ፭፻፸፬/፪ሺ፲፯

ለአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት የዕቃዎች  
ቀረጥ መጣኔ ቅነሳን ለማስፈጸም የወጣ የሚኒስትሮች  
ምክር ቤት ደንብ.....

.....ገጽ ፲፰ሺ፬፻፺፩

**Content**

Regulation No. 574/2025

Implementation of the Concession of Duty  
Tariff Rates on Goods for the African  
Continental Free Trade Area Agreement  
Council of Ministers Regulation  
.....Page 18491

ደንብ ቁጥር ፭፻፸፬/፪ሺ፲፯

**የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት  
የዕቃዎች ቀረጥ መጣኔ ቅነሳ ማስፈጸሚያ  
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ**

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እ.ኤ.አ መጋቢት  
፳፩ ቀን ፪ሺ፲፰ ዓ.ም በሩዋንዳ ኪጋሊ በተደረገው  
የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ የተፈረመውን  
የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ማቋቋሚያ  
ስምምነትን በአዋጅ ቁጥር  
፩ሺ፩፻፳፬/፪ሺ፲፩ ያጸደቀው በመሆኑ፤

**REGULATION No. 574/2025**

**COUNCIL OF MINISTERS**

**REGULATION FOR THE**

**IMPLEMENTATION OF THE**

**CONCESSION OF DUTY TARIFF RATES**

**ON GOODS FOR THE AFRICAN**

**CONTINENTAL FREE TRADE AREA**

WHEREAS, the House of People’s  
Representatives, through Proclamation No.  
1124/2019, ratified the Agreement on the  
Establishment of the African Continental Free  
Trade Area, signed at the African Union  
Summit held in Kigali, Rwanda, on 21 March  
2018;

ይ.SR D)  
Unit Price 14816.00

C)S) ጋሀገክ ፎ.ኤ.ሲ. \*1,1  
Negarit G. P.O.Box 80001





፮/ “መደብ ሀ” ማለት በጸደቀው የታሪፍ ድርድር ዘዴ በተመለከተው መሰረት እ.ኤ.አ ከጥር ፩ ቀን ፪ሺ፳፮ ዓ.ም ጀምሮ በሚቆጠር በ፲ (አስር) ዓመት ጊዜ ውስጥ በየዓመቱ እኩል የቀረጥ መጣኔ ቅናሽ እየተደረገባቸው በአስረኛው ዓመት ዜሮ መጣኔ የሚደርሱ እና ከአጠቃላይ የታሪፍ መስመሮች ውስጥ ከ፱ በመቶ (ዘጠና በመቶ) የማያንሰውን የሚሸፍኑት የዕቃዎች ምድብ ነው፤

፯/ “መደብ ለ” ማለት በጸደቀው የታሪፍ ድርድር ዘዴ በተመለከተው መሰረት እ.ኤ.አ ከጥር ፩ ቀን ፪ሺ፳፮ ዓ.ም ጀምሮ በሚቆጠር በ፰ (ስምንት) ዓመት ጊዜ ውስጥ በየዓመቱ እኩል የቀረጥ መጣኔ ቅናሽ እየተደረገባቸው በስምንተኛው ዓመት ዜሮ መጣኔ የሚደርሱ እና ከአጠቃላይ የታሪፍ መስመሮች ውስጥ ከ፮ በመቶ (ሰባት በመቶ) ያልበለጠውን የሚሸፍኑት የዕቃዎች ምድብ ነው፤

፰/ “መደብ ሐ” ማለት በጸደቀው የታሪፍ ድርድር ዘዴ በተመለከተው መሰረት ምንም አይነት የታሪፍ መጣኔ ቅናሽ የማይደረግባቸው እና ከአጠቃላይ የታሪፍ መስመሮች ውስጥ ከ፫ በመቶ (ሦስት በመቶ) ያልበለጠውን የሚሸፍኑት የዕቃዎች ምድብ ነው።

**፫. ነጻ የንግድ ቀጣና የቀረጥ ቅነሳን ስለማስፈጸም**

፩/ ከዚህ ደንብ ጋር የተያያዘው ነጻ የንግድ ቀጣና የቀረጥ መጣኔ ሰንጠረዥ ከአባል ሀገራት ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡ እቃዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው ነጻ የንግድ ቀጣና የቀረጥ መጣኔ ሰንጠረዥ ተፈጻሚ የሚሆነው የንግድ ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ለሚያሳውቀው አባል ሀገራት ዝርዝር ብቻ ነው።

5/ “Category A” represents the category of goods that, under the approved tariff negotiation methodology, are subject to equal annual tariff reductions over Ten (10) years starting from January 1, 2021, achieving zero tariff rates by the tenth year and covering not less than 90% of total tariff lines;

6/ “Category B” refers to the category of goods subject to equal annual tariff reductions over Eight (8) years starting from January 1, 2026, achieving zero tariff rates by the Eighth year and covering no more than 7% of total tariff lines;

7/ “Category C” designates goods exempt from tariff reductions under the approved tariff negotiation methodology, covering no more than 3% of total tariff lines.

**3. Implementation of Free Trade Area Tariff Concessions**

1/ The Free Trade Area Tariff Schedule annexed to this Regulation shall apply to goods imported from Member States.

2/ The Free Trade Area Tariff Schedule referred to in Sub Article (1) of this Article shall be applicable only to the list of Member States officially notified by the Ministry of Trade and Regional Integration.









